

# የኦሮሞ ስኬት

ይልቃል ፍርድ 11-06-17

ኦሮሞ በቅርቡ ያካሄደው ኮንፈረንስ ከቀድሞዎቹ የድርጅቱ ኮንፈረንሶች በተለየ ሁኔታ በመነሳት በውስጥ ያሉትን ችግሮች የፈተሽና የመረመረ፤ ለተፈጠሩት ችግሮችም መነሻቸውንና ያስከተሉትን አሉታዊ ተጽእኖዎች አጥርቶ የለየ በቀጣይም በሕዝቦች መካከል ያለውን በጋራ መስዋእትነት ተጠብቆ የዘለቀውን ሀገራዊ አንድነት ከመቸውም በላይ ጠብቆ ማስቀጠል እንደሚገባ በአጽንኦት ያረጋገጠበት ነው። በስኬት የታጀበ ትልቅ እርምጃ ነው።

በአዳማ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የኦሮሞ ሰባተኛ ድርጅታዊ ኮንፈረንስ ባለ አስር ነጥብ የአቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቆአል። ኦሮሞ በክልሉ የተፈጠረውን ወቅታዊ ችግር ሕዝቡን በማሳተፍ ከመሠረቱ በመፍታት የዜጎች ሰብዓዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ሕገ-መንግስታዊ መብቶች ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ እንዲጠበቁ እንደሚሰራ ገልጾአል።

ሕዝቡ ለሚያነሳቸው ማህበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ ለማግኘት ከመሪ ድርጅቱ ጋር በመቀናጀት የመፍትሔው አካል ሆኖ እንዲሰራ ጥሪ አቅርቧል። ድርጅቱ የደረሰበትን የትግል ደረጃ የሚያሳይና ወደ ቀጣይ አዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግር የ10 ዓመት ስትራቴጂያዊ እቅድ ተነድፎ ወደ ተግባር መገባቱንም በኮንፈረንሱ የገለጸ ሲሆን ይህም ውጤታማ ይሆን ዘንድ ይጠበቃል።

በአመለካከት በኪራይ ሰብሳቢነትና በሕገ-ወጥነት ላይ የተጀመረውን ትግል በማጠናከር የተገኘውን ድል የበለጠ ለማሳደግ ሕዝቡን በዙሪያው በማሰባሰብ ርብርብ እንደሚያደርግ በኮንፈረንሱ ከድምዳሜ ላይ የተደረሰበት ሲሆን ድርጅቱ ባወጣው የአቋም መግለጫ ሕገ-ወጦችና ኪራይ ሰብሳቢዎች የሸረቡትን ሴራ ለመበጣጠስና በክልሉ አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን እንደሚሰራ ሙሉ በሙሉ አረጋግጧል።

በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የሕዝቡን ተሳትፎ ከፍ በማድረግና በጥልቅ ተሳታፊ የተቀመጡትን የትኩረት አቅጣጫዎች በመተግበር በክልሉ ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን እንደሚያሰፍን የአቋም መግለጫው አረጋግጦአል።

ትምሕርት ወሳኝ የለውጥ መሳሪያ እንደመሆኑ ተተኪው ትውልድ ተረጋግቶ እንዳይማር የሚያደርጉትን የአፍራሽ ኃይሎች እንቅስቃሴ ለማምከን ወጣቱ ሙሉ ትኩረቱን በትምህርቱ ላይ እንዲያደርግ ድርጅቱ በአጽንኦት ጠይቋል።

በአዋሳኝ አካባቢዎች የተፈጠሩትን ግጭቶች ሽፋን በማድረግ አፍራሽ ኃይሎች ሕገ-ወጦችና ኮንትራባንዲስቶች በፈጠሩት እንቅስቃሴ የዜጎች መፈናቀልና ጉዳት መድረሱን የጠቀሰው መግለጫው ድርጊቱ የሕዝቦች አብሮነት ያሰጋቸው ኃይሎች ሴራ መሆኑን አስምሮበታል። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ኦሮሞ በሙሉ አቅሙ እየሰራ መሆኑን በዚህም የተጀመረውን የልማትና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አጠናክሮ እንደሚያስቀጥል የገለጸ ሲሆን ይህም በአባላቱና በደጋፊዎቹ ዘንድ ሙሉ ድጋፍ የተቸረው ሆኖ ታይቷል።

ሕዝብ ለሕዝብ ያለውን የሩቅ ዘመን ግንኙነት ጠብቆ በማስቀጠል ረገድ ድርጅቱ እየተከተለ ያለው የሁሉንም ዜጎች መብትና ነጻነት ያከበረ በእኩልነትና በጋራ ተጠቃሚነት መርሕ በፍትሐዊ የሀብት አጠቃቀም መርሕ ላይ ያተኮረው መስመር ከፍተኛ ሕዝባዊ ይሁንታን ከክልሉ ውጪም አትርፎለታል።

ከኢትዮጵያ ሶማሌና ከኦሮሚያ ድንበር ጋር በተያያዘ በተነሳው ግጭት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የኦሮሚያ ተወላጆች መፈናቀላቸው ይፋ ከሆነበት ወቅት ጀምሮ ተፈናቃዮችን መልሶ በየቀኑም የሚያገኙ በመመለስ እንዲቋቋሙ ለማድረግ ሰፊ እዝና እርዳታ በመደረግ ላይ ይገኛል።

የተፈጠረው አለመግባባትና ግጭት ሕዝብ ለሕዝብ የተደረገ ሳይሆን ኪራይ ሰብሳቢዎችና ኮንትራኮንዲስቶች ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ የፈጠሩትና ችግሩ ወደ ሕዝቡ ውስጥ እንዲገባ ያደረጉት መሆኑን በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ መግለጻቸው ይታወሳል። በየቦታው የነበረውን ሁኔታና አመጽ ከጀርባ ሁነው ሲመሩና ሲያቀጣጥሉ የነበሩት እነዚህ ሕዝብን ሰላም በማሳጣት የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ቆርጠው የተነሱ አካላት መሆናቸው በጉባኤው ተለይቷል።

እንደክልሉ አመራርም ሆነ በጉባኤው ላይ እንደተገለፀው፤ ሕዝብ ለሕዝብ አይጋጭም፤ አይጣላም፤ ይህንን የመከፋፈል ስራ የሚሰሩት ሕዝብን ከሕዝብ ለማሳላት የሚንቀሳቀሱት ክፍሎች ማንነት በውል ተለይቶ የታወቀ በመሆኑ ችግሩን ከስሩ ለመፍታት መንግስትና የክልሉ ኃላፊዎች፣ የኃይማኖት አባቶችና አባገዳዎች በሕብረትና በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ።

ከሰሞኑ በኦሮሚያ ፕሬዚደንት የተመራውና ከክልሉ 250 አባላትን ይዞ ወደ አማራው ክልል የተንቀሳቀሰው የልኡካን ቡድን በአብሮነት በማይለያይ ታሪካዊ አንድነት ፍቅርና ትስስር በመከባበርና በአንድነት ተጠብቃ የኖረችውን የጋራ ቤትና ሀገር ጠብቆ ለመኖር በሚያስችሉ ሰፊ ሀገራዊ አጀንዳዎችን በማንሳት ከአማራው ክልል አመራሮችና ተወካዮች ጋር በሕዝባዊ መድረኮች ሰፊ ውይይት አድርገዋል።

አንድ ነገር አንለያይም በሚል ስሜትና ሕሊናን በሚኮረኩር ፍቅርን መተሳሰብን አብሮነትን ጎልቶ እንዲታይ ባደረገ መልኩ የተካሄደው ሕዝባዊ ሰብሰባ ሀገራዊ ትኩረትን ሰጥቷል። ሕዝብ ለሕዝብ ያለውን ግንኙነት የበለጠ ያዳበረ፣ ያጎለበተ፣ መከፋፈልን መናቆርን እስከወዲያኛው እንዲከላ ያደረገ መሆኑ በሁሉም ወገን ታምኖበታል።

ለአንድ በተፈጥሮ ሀብትዋ ለም ለሆነች ግን ደግሞ በአግባቡ ሳትጠቀምበት በድህነት ውስጥ ስትኖር ለነበረች ሀገር የሚጠቅመው የሕዝቦችዋ በጋራ ቆሞ መሰራት እንጂ እርስ በእርስ መባላትና መናቆር አይደለም። የተጀመሩትን ሀገራዊ ልማቶችና እድገቶች ለማስቀጠል የሚቻለው የተረጋጋና አስተማማኝ ሰላም ሲኖርና ይህም በዘላቂነት መቀጠል ሲችል ብቻ ነው።

ሰላም ለሀገር እድገት ወሳኝ ነው። ኦሮሚያም ይህንን እውነት በደማቁ አስምሮበታል። የሕዝቦች አብሮነት ወሳኝ መሆኑንም በአጽንኦት ገልጾታል።

በግጭቱ ሳቢያ ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚደረገውን ድጋፍም ሆነ የሕዝቦች የመረዳዳት ባህል ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በዚህ ሳምንት የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በሰጠው መግለጫ አስታውቆአል። የሕዝቦች የአብሮነትና የመደጋገፍ ባሕል ተጠናክሮ ይቀጥላል በሚል ርእስ የወጣው ሳምንታዊ መግለጫ መላው ሕዝብ በአገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚያደርገው የነቃ ተሳትፎና ሚና ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጾአል። በተለይም ሰላምን

በመጠበቅ፣ ግጭቶችን በመፍታት፣ ተፈናቃዮችን በመርዳት፣ ድርቅን በመቋቋም ወዘተ በኩል ድርሻውን እየተወጣ መሆኑን፤ ሕዝቡም ይህንን ሚና አጠናክሮ መቀጠል እንደሚጠበቅበት ገልጸዋል።

በኦሮሚያና በሶማሌ አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ሳቢያ የተፈጠረውን አለመረጋጋት ወደ ቀድሞው ሰላማዊ ሁኔታ ለመመለስና በግጭቱ የተፈናቀሉ ወገኖችን በዘለቄታው መልሶ ለማቋቋም ልዩ ልዩ ጥረቶች እየተካሄዱ መሆኑን የገለጸው መግለጫው ይህንኑ ጥረት ለማገዝ ሰሞኑን ሦስት ክልሎች የ30 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውቆአል።

የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከጥንት ጀምሮ በክፉም ይሁን በደጉ ጊዜ ጠንካራ የሕዝብ ለሕዝብ ትስስር እንዳላቸው፤ ከአብዝሐነታቸው አኳያ ያዳበሯቸው የመከባበር፤ በሰላም የመኖርና የመቻቻል፤ የመረዳዳትና የመደጋገፍ እሴቶቻቸውም አለምን ማስደነቁ ይታወቃል። ክልሎቹ ያደረጉት ድጋፍ ከቁሳዊ ጠቀሜታውም በላይ የሚያሳየው ቁም ነገር ቢኖር ድጋፉ በኢትዮጵያ ሕዝቦች መካከል የማይበጠስ ትስስርና መረዳዳት ስለመኖሩ ሲሆን፤ ድጋፉ ኢትዮጵያውያን በልዩነታቸው ውስጥ የደመቀ አንድነት ፈጥረው የጋራ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመገንባት ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ መሆኑን ነው። በተከናወነው የኦህዴድ ጉባኤም የተንፀባረቀው ይህ ነው።